



# “እጁ በደም የተነከረው ጠ/ሚንስትር”

ከአማራ ህዝባዊ ኃይል /ፋኖ/ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ የተሰጠ ወቅታዊ መግለጫ።

June 21, 2022  
ሰኔ 15 2014 ዓ.ም

ከጥቂት ቀናት በፊት በፓርላማ ሆነ ብሎ ጠ/ሚ አብይ አህመድ “አሮሞ ጠል” በማለት አማራው ላይ በተለይም ፋኖና አዲስ አበባ ላይ ያነጣጠረ ንግግር በማድረጉ በምዕራብ ወለጋ፣ ጊምቤ ወረዳ ውስጥ እስካሁን እንደሰማነው ቁጥራቸው ከአንድ ሺ በላይ የሆኑ አማራዎች በአስቃቂ ሁኔታ ተጨፍጭፈዋል። ይህ ጠቅላይ ሚንስትሩ የቀሰቀሰው ጭፍጨፋ ሕፃናትን፣ አራስን፣ ወጣትን፣ አዛውንቶችን፣ ሴቶችን፣ ወንዶችን ስለባ ያደረገ ነው። ሚሾቹ በአብዛሃኛው የእስልምና እምነት ተከታዮች ከመሆናቸውም በላይ ከነዚህ ውስጥ ሃምሳ የሚሆኑት የተጨፈጨፉት በመስጊድ ውስጥ ነው። እነዚህ ወገኖቻችን እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ባላቸው ተዘዋውሮ የመኖር የዜግነት መብታቸው በአካባቢው ለረዥም ጊዜ የቆዩና ከአካባቢው ወገናቸው ጋር ተጋብተው የተዋለዱ ከመሆናቸውም በላይ የማንም የግል ይዘታ ያልነበረ የሃገራቸውን ጫካ መንጥረውና አልምተው እራሳቸውን ብቻ ሳይሆን ሌላውንም ማህበረሰብ ጭምር የሥራ ፍሬአቸው ተጠቃሚ እንዲሆን ያደረጉ ለመሆናቸው የማይታበል ሃቅ ነው።

በጣም የሚገርመው ይህንን አስቃቂ የዘር ማጥፋት “እኔ አልፈጸምኩም፤ እሱ ነው” እየተባባሉ አነግ ሸኔና የአሮሚያ ክልል መንግሥት እንደተለመደው ቢካሰሱም የመገናኛ ብዙሃን በቀጥታ ከሃገሪቱ ፓርላማ እንዳሰራጨት በአብይ አህመድ ቀስቃሽነትና በሁለቱም ተባባሪነት እንደተፈጸመ ሊደብቁት የማይችሉት ሃቅ ነው። ጠ/ሚንስትሩ በፖሊሲ ደረጃ የያዘው ዘር ማጥፋት ከመቼውም ይበልጥ ተፋፍሞ እየቀጠለ ነው። ይህ የአማራን ዘር የማጥፋት ፕሮጀክት በአሮሚያ ክልል ብቻ ሳይሆን የአማራው አውራ ጠላት በሆነው ብአዴን ተባባሪነት በራሱ በአማራ ክልልም ሕግን በማስከበር ሽፋን ስም በስፋት በመፈፀም ላይ ይገኛል።

ጀግናው የአማራ ሕዝብ ሆይ! እንዳለመታደል ሆኖ ሊጠብቅህ የሚገባው የአማራ ብልጽግና ከጠላትህ ከአኖጋዊው የአሮሞ ብልጽግና ጋር በማበር ሕልውናህን አደጋ ላይ ከጣለው ዋል አደር ብሏል። በቅርቡ ግን እነጅኔራል አበባውን፣ እነዶ/ር ሰማኸኝንና ይልቃል ከፍያለውን ይዞ የህልውናህን ዋስትና ፋኖን እያሳደደ በመግደል፣ በማሰርና በማንገላታት ላይ ይገኛል። እንኳን ሌላ ክልል ውስጥ የሚኖረውን አማራ ወገንህን መጠበቅና ድምፅ መሆኑ ይቅርና አንተንም በገዛ ክልልህ ውስጥ ለጥቃት አጋልጦ ሰጥቶሃል። ብአዴን “ደጫን ቢያፈሰው ወገኔ ነው፤ ሌሎቹ የሚፈልጉት ደም እንድንቃባ ነው” ብለህ በማስተንተን እጅህን ስትሰበሰብ እሱ ግን አላዘነገህም፤ ሌሎቹ በሚያዩህ መነፅር እያየ ይበልጥ እንድትጠቃ እያደረገህ ነው። ለመሆኑ የአማራ ዘር እንዲጠፋ ከሚጥሩ የአሮሞ-ማ ነፍስ ገዳዮች ጋር የሚተባበረውን ብአዴንን እስከመቼ ድረስ ነው የምትታገሙት? “ሙያ በልብ ነው!” እያልክ እራስህን መደለልሰ የምታቆመው መቼ ነው?

ጀግናው የአማራ ሕዝብ ሆይ! በቅርቡ ፋኖን አላስነካም በማለት የወሰድከው የመከታ እርምጃ አማራጭ የለለው ተፈጥሯዊ ግዴታህ ቢሆንም የሚያስመሰግንህ ነው። ግን ይህ ብቻውን በቂ ነው ብለን አናምንም። በመጀመሪያ ብአዴንና አገልጋይ

ካድሬዎቹን ከመሃልህ ክስልጣናቸው መመንጠር ግድ ይልሃል ብለን እናምናለን። አጎብዳጁንና የኦሮሙማ አገልጋይ የሆነውን ብአዴንን ከክልልህ ሳታፀዳ ሌላ ክልል ውስጥ የሚታረዱትን አማራ ወገኖችህን ልትደርስላቸው ፈጽሞ አትችልም። ቀጥሎም የእርስትህን ዳር ድንበር ለማስከበርና ከወራሪውና ተስፋፊው ኦሮሙማ ለመጠበቅ በመሃልህ ያሉትን “የአማራው አንገት አንድ መሆኑን” የማያምኑ ጎጠኞችን በመሃልህ የጠላት መግቢያ ክፍተት ስለፈጠሩብህ አደብ ማስገዛት ይኖርብሃል ብለን እናምናለን።

ጀግናው የአማራ ሕዝብ ሆይ! 1500 ሜትር እርዝመት ያለው ባንዲራ ሰፍተህ ማንነቱን ሳታይ ፍትሃዊ መስሎህ አክብረህ “የዘመናችን ሙሴ” እያልክ ባህር ዳር የተቀበልከው ጠ/ሚ አብይ አህመድ ከደመኛህ ከሕወሃት ጋር በመናበብ ሰሜን ወሎን፣ ደቡብ ወሎን፣ ሰሜን ሸዋን እና ደቡብ ጎንደርን እንዳልነበሩ ካስደረገብህ በኋላ ዛሬ ከጦርነት የተረፈውን ጎጃምን ቄሮዎችን የአማራ ክልል ልዩ ሃይል ዩኔፎርም በማልበስ በማስወደም ላይ ይገኛል። ከ5000 በላይ የሚሆኑ ልጆችህን ፋኖ ናችሁ በማለትና፣ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ አንተባበርም ያሉ የልዩ ሃይል አባሎችን አሥሯቸዋል። ይህ እጁ በደም የተነከረ ጠ/ሚንስትር ከመከላከያ ውስጥ ያሉ አማራዎችን በተለያየ ወንጀል በመክሰስ የሚያሥረውን እያሠረ፣ የሚያሳድደውን በማሳደድ ላይ ይገኛል። አዲስ አበባን በነደመቀ መኮንን፣ በኢዜማና በአብን አመራሮች ተባባሪነት በቁጥጥሩ ሥር አድርጓል። አሁን የቀረው አንተንና ልጆህን አዳክሞ አፅመ እርስትህን መንጠቅና ከሕወሃት ጋር መከፋፈል ነው። ይህ ሊሆን የሚችለው ፋሽስቱና እሥስቱ አብይ አህመድ በአንተ ላይ የጀመረውን የዘር ማጥፋት ሲያገባደድ ስለሆነ አንተን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማፅዳቱን በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ብቻ ሳይሆን የራሥህ በተባለውም ክልል ውስጥ ተያይዞታል።

በሚያሳዝን ሁኔታ ከዓለም አካባቢ እነሱን አቁሙ፣ አንተን አይዘህ፣ አጥፊዎቹን ለዓለምአቀፍ ፍርድ እናቀርብልሃለን የሚል የሚያጽናና ድምጽ እየተሰማ አይደለም። ስለሆነም ለሕልውናህ ዋስትና ከፈጣሪህ በታች አንተው እራስህና ልጅህ ፋኖ ብቻ ናችሁ። ሌሎቹ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ከጎንህ እንደሚቆሙ ጥያቄ ውስጥ የማይገባ ቢሆንም ለጊዜው ግን መተማመን ያለብህ በራስህና በራስህ ብቻ ነው። ውድ ጀግናው አማራ ሆይ፣ የሞት መልዕክተኛ የሆነውን የዘር አጥፊ አገዛዝ ታግሎ ማሸነፍ ብቻ ነው ህልውናህን ብዘላቂ ህል። ብአዴንን ወንድሜ፣ አብይን መንግሥቱ እያልክ በሁለቱም ከምትበላ አብይ የሚባል መንግሥትና ብአዴን የሚባል ወንድም እንደለላህ አውቀህ እስከመጨረሻው ለሕልውናህ እንድትዋደቅ ጥሪያችንን እናቀርብልሃለን።

**"አማራ ሆይ የሞት መልዕክተኛ የሆነውን የዘር አጥፊ አገዛዝ ታገል"**

የአማራ ሕዝብ በጠላቶቹ ላይ ድል ይቀዳጃል!

የአማራ ህዝባዊ ኃይል/ፋኖ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ